

የጋሞ ጎፋ ዞን የቱሪዝም ቅኝት

መግቢያ

የጋሞ ጎፋ ዞን በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ከሚገኙ 14 ዞኖችና 4 ልዩ ወረዳዎች አንዱ ነው። ዞኑ በተፈጥሮአዊ፣ ባህላዊና ታሪካዊ ጣምራ መስህቦች ታዋቂ የሆነና አንድ የቱሪስት አካባቢ ማሟላት ከሚገባቸው መስፈርቶች አብዛኛውን አሟልቶ የሚገኝ አካባቢ ነው። የዞኑ ተፈጥሮአዊ አቀማመጥ፣ የአባያና ጫሞ ሃይቆች፣ ጥንታዊ ገዳማት፣ ወንዞች፣ ፍል ውሃዎች፣ ታዋቂ ተራራዎች፣ ዋሻዎች፣ ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ ደኖች፣ ነጭ ሣርና ማዜ ብሔራዊ ፖርኮች፣ ዘመናዊ የአዘ ለርባታ ጣቢያና የመሳሰሉት ከዞኑ የቱሪስት መስህቦች ተጠቃሾች ናቸው።

ከመሠረተ ልማት አኳያ ዞኑን ከአዲስ አበባ ጋር የሚያገናኝ የ505 ኪ.ሜ አስፋልት መንገድ፣ ደረጃውን የጠበቀ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ፣ መደበኛ ተንቀሳቃሽ ስልክ፣ የ24 ሰዓት መብራት አገልግሎት፣ ሁሉንም አይነት አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የግልና የመንግሥት ባንኮች በዞኑ ርዕሰ ከተማ አ/ምንጭ ይገኛሉ። ዞኑን በዓመት በአማካይ 65ሺህ የሃገር ውስጥና 28 ሺህ የውጭ ሃገር ቱሪስቶች የሚጎበኙት ሲሆን ከጎብኚዎቹ የሚገኘው ገቢም በአማካይ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ ይደርሳል።

ከዞኑ ዋና ዋና ተፈጥሮዊ የቱሪስት መስህቦች ጥቂቶቹ
1/ ነጭ ሣር ብሔራዊ ፖርክ

የነጭ ሣር ብሔራዊ ፖርክ ከአርባ ምንም ከተማ በ32 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ሲገኝ 514 ስኩዌር ኪ.ሜ ጠቅላላ ስፋት አለው። በፖርኩ ከ91 በላይ አጥቢ እንስሳት፣ ከ351 በላይ አእዋፋት ሲገኙ ፖርኩ ከሚታወቅባቸው የዱር እንስሳት፣ እንደሜዳ አህያ፣ ድኩላ፣ አጋዘን፣ አንበሳ እንዲሁም በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኘው የስዋይነስ ቆርኬ ይገኙበታል። በሌላ በኩል በፖርኩ ውስጥ ከሚጠቃለሉት ተፈጥሮዊ መስህቦች እንደ ሰርመሌ ፍል ውሃ፣ 40ዎቹ ምንጮች፣ የተለያዩ የአጽዋትና የተለያዩ አገር በቀል ዛፎችን በውስጡ አጭቆ የያዘው የአርባ ምንጭ ደን፣ የአዘ ገበያና የአግዜር ድልድይ በፖርኩ ውስጥ የሚገኙ ተጠቃሽ የቱሪስት መስህቦች ናቸው።



ነጭ ሳር ብ/ፖርክ ብርቅዬው የስዋይነስ ቆርኬ

ሀ/የአዘ ገበያ

የአዘ ገበያ ከአ/ምንጭ ከተማ በ10ኪ.ሜ ርቀት በጫሞ ሐይቅ ላይ የሚገኝ መስህብ ነው። አዘ ገበያ የሚለው ስያሜ የተገኘው በርካታ ቁጥር ያላቸው አዘዎች በአንድነት በአሸዋማው የጫሞ ሃይቅ ዳረቻ ተሰብስበው ፀሐይ የሚሞቁበት ቦታ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው። እጅግ በርካታ ቁጥር ያላቸው አዘዎች፣ ጉማሬዎችና አእዋፋት በዚህ ቦታ አንድ ላይ በሠላም አብረው በፍቅር ሲኖሩ ማየት ተአምር የሚያስብልና ማራኪ ትእይንት ነው።

ለ/ የአባያና ጫሞ ሃይቆች



በነጭ ሣር ብሔራዊ ፖርክ ውስጥ ከሚገኙ ተፈጥሮአዊ መስህቦች መካከል የአባያና ጫሞ ሃይቆች ተጠቃሽ ሲሆኑ ከአርባ ምንጭ ከተማ በደቡብና በምስራቅ አቅጣጫ በ10 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛሉ።

የጫሞ ሃይቅ 550 ኪ.ሜ ስኩዌር ስፋት ያለው ሲሆን የአባያ ሃይቅ ደግሞ 1160 ስኩዌር ኪ.ሜ ስፋት የሚሸፍን የስምጥ ሸለቆ ሃይቅ ነው። የአባያ ሃይቅ ከስምጥ ሸለቆ ሃይቆች በስፋት ትልቁ ሲሆን አማካይ ጥልቀቱ 13 ሜትር ነው። በተመሳሳይ የጫሞ ሃይቅ አማካይ ጥልቀቱ 12 ሜትር ይደርሳል። በአባያ ሃይቅ ላይ ከ11 በላይ የሚሆኑ ከአለት የተዋቀሩ ደሴቶች ሲገኙ በዞኑ ውስጥ ከሚገኙ 5ቱ ብሔረሰቦች አንዱ የሆነው የጊዲቾ ብሔረሰብ የሚገኘው በእነዚህ ደሴቶች አካባቢ ነው። ሃይቁ በሌላ በኩል ከ7 እስከ 8ሜ ርዝመት ያለው የአዘ ዝሪያ የሚገኝበት ሃይቅም ጭምር ነው።

የአምስት ገባር ወንዞች ባለቤትና በማራኪ ተፈጥሮ የታደለው የጫሞ ሃይቅ በውስጡ ከአቀፋቸው ብዝሃ ሕይወት አዘ፣ ጉማሬና የተለያዩ ለምግብነት የሚውሉ አሳዎች ተጠቃሽ ናቸው። በአሁኑ ወቅት በአብዛኛው ለአዲስ አበባና ለሌሎች የሀገራችን ክፍሎች ለምግብነት የሚቀርበው የአሣ ምርት የሚገኘው ከዚህ ሃይቅ ሲሆን ሃይቁም በተፈጥሮ የተገኘ የአሣ ፋብሪካ ይባላል። የሃይቁን ሙሉ ገጽታና ማራኪነት ለማየት በሃይቁ ላይ የጀልባ ሽርሽር ማድረግ የጎብኚውን ፍላጎት ከማርካቱ በላይ ሀሴትን ያጎናጽፋል።

ሐ/ የአግዜር ድልድይ

የአግዜር ድልድይ ከአ/ምንጭ ከተማ በ20 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛል፤ ስያሜው የተገኘው በአባያና ጫሞ ሃይቆች መካከል በተፈጥሮ እንደ ድልድይ ሆኖ የሚገኝ የመሬት አካል በመሆኑ ነው፤ በዚህ የመሬት አካል ላይ ሆኖ የሁለቱን ሃይቆች ሁለንተናዊ ይዘት ለማየት የሚቻል ከመሆኑም ሌላ መንፈስን የሚያድሱና እርካታ የሚያጎናጽፉ በርካታ እንስሳትና አጽዋት በዚህ አካባቢ ይገኛሉ።

መ/ 40ዎቹ ምንጮች

40ዎቹ ምንጮች ከአ/ምንጭ ከተማ በ5 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛሉ። ይህ ተፈጥሮአዊ ቦታ ከ40 በላይ የሚሆኑ ምንጮች ከአለታማው ተራራ ሥር እየፈለቁ በመፍሰስ ለአካባቢው ልዩ ውበት ለግስውታል። የምንጩ አካባቢ የተከለለና ጥቅጥቅ ባለ ደን የተሸፈነ በመሆኑ ቀዝቃዛና ነፋሻማ አየር በውስጡ አቅፎ የሚገኝ ሲሆን አካባቢውን ለሚጎበኙት ቱሪስት እርካታን ያስገኛሉ። የአርባ ምንጭ ከተማ ስያሜ የተገኘውም ከነዚህ የተፈጥሮ ምንጮች ሲሆን ለከተማዋ ነዋሪዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት የሚለግሱት እነዚህ ምንጮች ናቸው።

ጊ/ ማዜ ብሔራዊ ፖርክ

ማዜ ብ/ፖርክ ከነጭ ሳር ብ/ፖርክ ቀጥሎ በዞኑ ውስጥ የሚገኝ ሁለተኛው ብ/ፖርክ ሲሆን በ220 ስኩዌር ኪ.ሜ ሸፋን ላይ የተከለለ ሆኖ ከአርባምንጭ በ196 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛል። በፖርኩ ውስጥ የቱሪስት እይታን የሚማርኩ የስዋይነስ ቆርኬና ባለ ጥቁር ጋማ አንበሳን ጨምሮ 39 የተለያዩ አጥቢ እንስሳት፣ 196 የአእዋፋትና 6 አይነት የአጽዋት ዝሪያዎች ይገኙበታል። በተጨማሪም በአካባቢው ሕብረተሰብ ዘንድ በፈዋሽነቱ የሚታወቀው የቤልቦ ፀበል ፍልውም የሚገኘው በዚሁ ፖርክ ውስጥ ነው።



3. ታምፒ ዙማ /ታምፒ ተራራ/

ታምፒ ዙማ የቦንኬ ወረዳ መገለጫ ነው። ይህ ተፈጥሮአዊ ሥፍራ ልዩ ስሙ አልጉዴ በሚባል ቀበሌ ሲገኝ ከወረዳው ርዕሰ ከተማ ገረሴ የ2 ኪ.ሜ ርቀት ሲኖረው ከአርባ ምንጭ 65 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ይገኛል። ተራራው በሰው እጅ የተሰራ እስኪመስል ውብ ቅርጽን በመላበስ ለወረዳው ድምቀትን ይሰጣል። ከላይኛው የተራራው ክፍል ላይ በመሆን የወረዳውን አብዛኛውን ቀበሌያት ሙሉ ገጽታ መመልከት የሚያስችል በመሆኑ ማራኪነቱ የጎላ ነው። የታምፒ ዙማ በወረዳው በትልቅነቱ የሚጠቀስ ተራራ ሲሆን ሁኔታዎች ተመቻችተው ለጉብኝት ቢበቃ የቱሪስቶች ቀልብ እንደሚሰብ እሙን ነው።



4. የቶሽኬ ፏፏቴ

ይህ ፏፏቴ ከዋጫ ከተማ በ22 ኪ/ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ፏፏቴው ከላይ ከተራራው ወደ ታች በግምት ከ100 ሜትር በላይ እየተወረወረ ወርዶ ከስር ካለው አለታማ ድንጋይ ላይ አርፎ የሚፈጥረው ጢስ አካባቢውን የተቃጠለ የሣር ጎጆ ቤት ያስመስለዋል። ይህን የተፈጥሮ ውበት አይቶ ማድነቅ ለህይወት ከፍተኛ እርካታን የሚሰጥ ስለሆነ ጎብኚዎች ወደ አካባቢው ጎራ ቢሎ ረከተው እንደሚመለሱ እርግጠኞች ነን።

5. ጉጌ ተራራ

በሀገራችን ከሚገኙ ተራሮች አንዱና በዘናችን በከፍታው



የመጀመሪያውን ደረጃ የሚይዝ ተራራ ነው። ይህ ተራራ አብዛኛውን ጊዜ ተራራ የሚወጡ የውጪ ሃገር ቱሪስቶች / Mountain trekkers / የሚያዘውትሩት ተራራ ነው። የጋሞን ደጋማ አካባቢ የመሬት ገጽታ፣ የሀብረተሰቡን የአኗኗር ዘዴ፣ የቤት አሰራርና ሌሎች ማራኪ የተፈጥሮና ባህላዊ ውበቶችን ለማድነቅ የጉጌ ተራራና አካባቢውን መጎብኘት እጅግ በጣም አስደሣች ነው።

6. የዶርሶ ፏፏቴ

ይህ ፏፏቴ የሚገኘው በጨንቻ ወረዳ ደቡባዊ ክፍል በሚገኘው ሎቫ ቀበሌ ሲሆን ከዶርዜ ባህላዊ መንደር ወደ ጨንቻ ከተማ ከሚወስደው ዋና መንገድ ወደ ውስጥ 400 ሜትር ያህል ርቀት ላይ ይገኛል። የፏፏቴው ከፍታ እስከ 30 ሜትር ርዝመት ይሆናል ተብሎ ይገመታል። ይህን ተፈጥሮአዊ ገጽታ ልዩ የሚያደርገው በአካባቢው ህብረተሰብ በእጅጉ በሚፈለገው ቀርኮህ ደን መሸፈኑ ነው።

7. የሱሱሌ ፏፏቴ



የሱሱሌ ፏፏቴ የሚገኝበት ቦታ ልዩ ስሙ ከቻ ሰንጋ የሚባል ቀበሌ ሲሆን ከገረሴ ከተማ ወደ ውስጥ የ57 ኪ.ሜትር ርቀት ሲኖረው ከአ/ምንጭ 112 ኪ.ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። የሱሱሌ ፏፏቴ እጅግ አግራሞትን የሚፈጥረው እንደምሶሶ በግምት ከ50 ሜትር ከፍታ እየተወረወረ የሚወረደው ውሃ ከስር ባለው አለታማ ድንጋይ ላይ አርፎ የሚፈጥረው ጭስ ልዩ አግራሞትን ይሰጣል። በፏፏቴው ዙሪያ ያለው አለታማ ድንጋይ ሆን ተብሎ የተቀረፀ ይመስል ለአካባቢው ግርማ ሞገስ አላብሶታል።

8. የቢልቦ ፍል ውሃ

የቢልቦ ፍል ውሃ በማዜ ብ/ፖርክ ውስጥ ከሚገኙት ድንቅ የተፈጥሮ መስህቦች አንዱ ነው። ቢልቦን ከሌሎች ለየት የሚያደርገው ከ5 የሚበልጡ የተለያዩ ቅርጽ ካላቸው ገንዳ መሳይ ጉድጓዶች የሚመነጭ ፍል ውሃ በመሆኑ እና ጥሬ እህል ቢጨመርበት ሊያበስል የሚችል ከፍተኛ ድግሪ ሴንትግሬድ ሙቀት ያለው መሆኑ ነው። መስህቡ ለሀገራችን እጅግ አስፈላጊና የቱሪስት ፍሰት እንዲጨምር ከፍተኛ አገዛ ሊያደር ይችላል ተብሎ የሚገመት የተፈጥሮ ሀብት ነው።



የጋሞ ገፋ ዞን ቱሪዝምና ፖርቲቶች ልማትና አጠቃቀም ዋና የሥራ ሂደት

ስልክ ቁጥር ☎ 046-881-2046
ፖ.ሣ.ቁጥር ✉ 70
አ/ምንጭ